







አናንሲና ጥበብ

Anansi et la sagesse

-  Ghanaian folktale
-  Wiehan de Jager
-  Mezemir Girma
-  Amharic / French
-  Level 3

(imageless edition)





በድሮ ዘመን ሰዎች ምንም አያውቁም ነበር። ሰብል እንዴት እንደሚዘራ፣ ሽመናም ሆነ የአንጥረኝነት ስራ እንዴት እንደሚሰራ ምንም ሃሳብ አልነበራቸውም። በሰማይ ያለው ንጹህ የተባለው አምላክ ግን የዓለምን ሁሉ ጥበብ ይዞ ነበር። በአንድ ገንቦም ውስጥ በጥንቃቄ አስቀምጦት ነበር።


...

Il y a longtemps, les gens ne savaient rien. Ils ne savaient pas comment faire une récolte, ou comment tisser, ou comment fabriquer des outils de fer. Le dieu Nyame dans le ciel avait toute la sagesse dans le monde. Il la gardait en sécurité dans un pot en argile.

ከዕለታት አንድ ቀን ንያሜ ይህን የዕውቀት ገምቦ
ለአናንሲ ለመስጠት ወሰነ። አናንሲ የሸክላውን ገንቦ ባየ
ቁጥር አንድ አዲስ ነገር ያገኝ ነበር። ያስደስት ነበር!

...


Un jour, Nyame décida qu'il donnerait le
pot de sagesse à Anansi. Chaque fois
qu'Anansi regardait dans le pot en argile,
il apprenait quelque chose de nouveau.
C'était tellement excitant !



ገብጋባው አናንሲ «ይህን ገንቦ በአንድ ትልቅ ዛፍ ጫፍ በጥንቃቄ አስቀምጠዋለሁ። ከዚያም ሁሉም የኔው ይሆንልኛል!» ሲል አሰበ። አንድ ረጅም ክርም ገምዶ በሸክላው ገንቦ ዙሪያ አሰረ፤ ከዚያም በሆዱ ዙሪያ ጠመጠመ። ዛፉንም መውጣት ጀመረ። ገንቦው አሁንም አሁንም ጉልበት ጉልበቱን እየመታው ዛፍ መውጣቱ ከበደው።

...


Anansi l'avidie pensa, « Je vais garder le pot en sécurité en haut d'un grand arbre. Comme ça je pourrai l'avoir à moi seul ! » Il fila un fil long, l'enroula autour du pot en argile et l'attacha à son estomac. Il commença à grimper l'arbre. Mais c'était difficile de grimper l'arbre avec le pot qui le cognait dans les genoux tout le temps.



ይህን ሁሉ ጊዜም የአናንሲ ትንሽ ልጅ ከዛፉ ስር ቆሞ እየተከታተለው ነበር። እሱም «አዝለኸው ብትወጣ አይሻልም ወይ?» አለው። አናንሲ ጥበብ የያዘውን የሽክላ ገንቦ ከጀርባው ለማሰር ሞከረ፤ እውነትም አመቺ ነበር።

...


Tout le long, le jeune fils d'Anansi avait été debout en bas de l'arbre en train de regarder. « Ne serait-il pas plus facile d'attacher le pot à ton dos plutôt ? » Anansi essaya d'attacher le pot rempli de sagesse à son dos et ce fut vraiment plus facile.



ባጭር ጊዜም ከዛፉ ጫፍ ደረሰ። እዚያም ቆሞ አለና
<<ይህ ሁሉ ዕውቀት የኔ እንዲሆን ነው የተፈለገው፤ ግን
ይሄው ልጄ ከኔ የበለጠ ብልህ ሆነ!>> በማለት አሰበ።
አናንሲ በዚህ በጣም ተናዶ ያንን የሸክላ ገንቦ ከዛፉ ላይ
ወደ ታች ወረወረው።

...

Dans peu de temps il atteignit le sommet
de l'arbre. Mais il arrêta et pensa, « Je suis
supposé être celui avec toute la sagesse et
voici que mon fils fut plus sage que moi ! »
Anansi était tellement fâché à propos de
ceci qu'il lança le pot en argile en bas de
l'arbre.



መሬትም ላይ ወድቆ ፍርክስክሱ ወጣ። ጥበብም
ለማንኛውም ሰው በእኩል ተዳረሰ። በዚህም ምክንያት
ነበር ሰዎች እርሻ፣ ሽመና፣ አንጥረኝነትና ሌሎችንም
ሰዎች መስራት የሚችሏቸውን ነገሮች ሁሉ የተማሩት።

...

Le pot cassa en mille morceaux sur le sol.
La sagesse fut disponible pour tous à
partager. Et c'est ainsi que les gens
apprirent à cultiver, tisser, fabriquer des
outils de fer, et toutes les autres choses
que les gens savent comment faire.



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

አናንሲና ጥበብ

Anansi et la sagesse

Written by: Ghanaian folktale

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: (am) Mezemir Girma, (fr) Alexandra Danahy

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).